

ለ _____
አዲስ አበባ

ጉዳዩ :- የጥበቃ ሠራተኞች የሥራ ሰዓት ማሻሻያ

በመንግሥት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 515/1999 አንቀጽ 32 መሠረት የመንግሥት ሠራተኞች መደበኛ የሥራ ሰዓት እንደሥራው ሁኔታ የሚወሰን ሆኖ በሳምንት ከ39 ሰዓት መብለጥ እንደሌለበት ተደንግጓል።

በአብዛኛው የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የጥበቃ ሠራተኞች፡-

- በሶስት ፈረቃ ስለሚሠሩ፤
- በሥራቸው ልዩ ባህርይ ምክንያት ተራቸው ከሆነ ቅዳሜ፣ እሁድ እና በበዓል ቀናት ሥራ ላይ መገኘት ስላለባቸው፤
- በፈረቃቸው እለት 24 ሰዓት ሠርተው 48 ሰዓት እንዲያርፉ ስለሚደረግ፤

ወርሀዊ የሥራ ሰዓታቸው ድምር 240 ሰዓት ይደርሳል። ይህም የጥበቃ ሠራተኞችን ጠቅላላ የሥራ ሰዓት ከሌላው የመንግሥት ሠራተኛ የበለጠ ያደርገዋል።

በመሆኑም የመንግሥት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 515/1999 በሥራ ላይ ከዋለ ጊዜ ጀምሮ ከጥበቃ ሠራተኞች እና ከመሥሪያ ቤቶች የአዋጁን መንፈስ በመከተል በጥበቃ ሠራተኞች የሥራ ሰዓት ላይ ማሻሻያ እንዲደረግ ወይም የትርፍ ሰዓት አበል እንዲከፈል ተደጋጋሚ ጥያቄ በመቅረብ ላይ ነው።

በዚህ መሠረት በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ውስጥ የጥበቃ ሠራተኞችን ፈረቃ ከሶስት ወደ አራት ከፍ በማድረግ ወርሀዊ የሥራ ሰዓታቸውን ማስተካከል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ለአራት ፈረቃ ተስማሚ የሥራ ሰዓት ድልድል ፕሮግራም ተዘጋጅቷል።

በተዘጋጀው ፕሮግራም መሠረት እያንዳንዱ የጥበቃ ሠራተኛ 10 ወይም 14 ሰዓት ሠርቶ 24 ሰዓት የሚያርፍ ሲሆን፡-

1. ለ10 ሰዓት የጥበቃ ሥራ የመግቢያ ሰዓት ከጠዋቱ 2:00 ሰዓት ሆኖ መውጫው 12:00 ሰዓት፤
2. ለ14 ሰዓት ጥበቃ ሥራ የመግቢያ ሰዓት ከምሽቱ 12:00 ሰዓት ሆኖ መውጫው ጠዋት 2:00 ሰዓት፤

ይሆናል።

ስለዚህ መሥሪያ ቤቶች የጥበቃ ሠራተኞቻቸውን በማብቃቃት ወይም ተጨማሪ የሥራ መደቦች በማስመደብ የሥራ ሰዓት ማሻሻያውን ከነሀሴ 1 ቀን 2001 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ እንዲያደርጉ እያሳሰብን፤ የተዘጋጀውን የጥበቃ ሠራተኞች የፈረቃ ፕሮግራም ከዚህ ጋር አያይዘን መላካችንን እንገልጻለን።

በተጨማሪም አንድ የመንግሥት ሠራተኛ በሳምንት አንድ ጊዜ ለተከታታይ 48 ሰዓት እረፍት ማድረግ ስላለበት የሥራ ፕሮግራሙ እንደተጠበቀ ሆኖ እንደሸፍነው የጥበቃ ሠራተኞች ብዛት አንድ ወይም ከዚያ በላይ የሚተርፉ ሰዓቶችን የሚሸፍኑ ሠራተኞች በመመደብ የጥበቃ ሠራተኞች የሥራ ሰዓት ከሌሎች የመንግሥት ሠራተኞች ሥራ ሰዓት ጋር እንዲመጣጠን በማድረግ በኩል ተገቢው ጥረት እንዲደረግ እናሳስባለን።

ከሠላምታ ጋር

የጥበቃ ሠራተኞች የሥራ ሰዓት ፕሮግራም

| ቀን | 1ኛ ፊሪቃ | 2ኛ ፊሪቃ | 3ኛ ፊሪቃ | 4ኛ ፊሪቃ | ሰዓት |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 1 | 10 | 14 | | | 24 |
| 2 | | | 14 | 10 | 24 |
| 3 | 14 | 10 | | | 24 |
| 4 | | | 10 | 14 | 24 |
| 5 | 10 | 14 | | | 24 |
| 6 | | | 14 | 10 | 24 |
| 7 | 14 | 10 | | | 24 |
| 8 | | | 10 | 14 | 24 |
| 9 | 10 | 14 | | | 24 |
| 10 | | | 14 | 10 | 24 |
| 11 | 14 | 10 | | | 24 |
| 12 | | | 10 | 14 | 24 |
| 13 | 10 | 14 | | | 24 |
| 14 | | | 14 | 10 | 24 |
| 15 | 14 | 10 | | | 24 |
| 16 | | | 10 | 14 | 24 |
| 17 | 10 | 14 | | | 24 |
| 18 | | | 14 | 10 | 24 |
| 19 | 14 | 10 | | | 24 |
| 20 | | | 10 | 14 | 24 |
| 21 | 10 | 14 | | | 24 |
| 22 | | | 14 | 10 | 24 |
| 23 | 14 | 10 | | | 24 |
| 24 | | | 10 | 14 | 24 |
| 25 | 10 | 14 | | | 24 |
| 26 | | | 14 | 10 | 24 |
| 27 | 14 | 10 | | | 24 |
| 28 | | | 10 | 14 | 24 |
| 29 | 10 | 14 | | | 24 |
| 30 | | | 14 | 10 | 24 |
| | 178 | 182 | 182 | 178 | |